

ገኛ ኒቆዶሞስ

ኒቆዶሞስ ከፈሪሳውያን ወገን የአይሁዱ አለቃና የሕግ መምህር(ምሁረ ኦሪት) የነበረ ሰው ሲሆን የጌታችንን የቃሉን ትምህርትና የእጁን ተአምራት ሲያዳምጥና ሲመለከት በነቢያት የተነገረው ትንቢት መፈጸሙን በማመን ሌሊት ሌሊት ወደ ጌታችን እየመጣ ለአምላክነቱ እየሰገደ፤ በመምህርነቱ እየጠየቀ ስለተማረው ትምህርትና ስለተመለከተው ተአምራት " በእውነት ከእግዚአብሔር ከሆነ በስተቀር አንተ የምታደርጋቸውን እነዚህን ምልክቶች ማለትም ተአምራት ሊያደርግ የሚችል የለምና አምላክ ወልደ አምላክ እንደሆነክና ከእግዚአብሔር ተልከህ እንደመጣህ አወቅ?" (ዮሐ 3፥2) በማለት በቃሉ የመሠከረ፤ እየታየ በሚፈጸመው ጥምቀት ረቂቅ የሆነችው የእግዚአብሔር ልጅነት የምትሰጥበትን ምሥጢረ ጥምቀት ከወገኖቹ ፈሪሳውያንም ሆነ ከጌታ ቋሚ ደቀ መዛሙርት ቀድሞ የተማረና የተረዳ የመጀመሪያው ባለ ታሪክ የምሥጢረ ጥምቀት ተማሪ ነው።

"ምሥጢር" ተብሎ የተሰየመ መንፈሳዊ ትምህርት ሁሉ በሰው ሰውኛ ማለትም በሥጋዊ ትምህርት አንፃር ሲመለከቱት ከባድ ነው። ምክንያቱም በአይነ ሥጋ እየተመለከትነው በሚፈጸመው ሥርዓት የሚገኘውን ልጅነትና ክብር በዓይነ ሥጋ ማየት ስለማንችል ነው። ለምሳሌ ጥምቀት ሲፈጸም በዓይን ይታያል። ልጅነት ሲሰጥና መንፈስ ቅዱስ ሲያድርበት ግን አይታይም።

ለዚህም ነው ኒቆዶሞስ "ሰው ሁለተኛ ካልተወለደ የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም" ሲባል ወዲያውኑ መቀበል የቸገረው። ኒቆዶሞስ በሥጋዊ ትምህርት አንፃር ሰው ሰውኛን ሲመለከት "ሁለተኛ መወለድ" የምትለዎ ቃል ስለከበደችው ከጌታ ጋር ለመከራከር ሲሞክር ሁለተኛ መወለድ ማለት ከመንፈስ ቅዱስና ከማኅፀን ዮርዳኖስ መሆኑንና ያለዚህች ጥምቀት የእግዚአብሔርን መንግሥት መውረስ እንደማይቻል አረጋግጦ ከነገረው በኋላ ይህንን አዎ፤ ልክ ነው በማለት አምኖ ከመቀበል በስተቀር እንዴት፤ ለምን በማለት መመራመር የማይቻል መሆኑን የሰው ልጅ የዕውቀት ጣሪያው በድምፁ እና በቅዝቃዜው የምንለየው(የምናውቀው) ነፋስ ዛፍ ሲያወዛውዝ ከምናየው በስተቀር ከየት እንደመጣና ወደየት እንደሚሄድ ተመራምር ማወቅ እንደማይቻል በሚረዳው መሰሎ ሲያስረዳው ጌታ አሁንም ምሥጢረ ጥምቀትን መረዳት እንደከበደው ሲመለከት ምድራዊውን የነፋስ ባህርይ መመርመርና ማወቅ ካልቻልን ሰማያዊውን ልጅነት መርምረን ማወቅ እንደማንችል ሲያስረዳ ስለ ምድራዊ ነገር በነገርኋችሁ ጊዜ ካላመናችሁ ስለ ሰማያዊ ነገር ብነግራችሁ እንዴትስ ታምናላችሁ? በማለት ለኒቆዶሞስ በቀረበለት ጥያቄ የምሥጢረ ጥምቀት ትምህርት ተጠናቅቋል። (ዮሐ 3፥1 - 13)

በመሆኑም እምነት ማለት የማናየውን ነገር የሚያስረዳ፤ ተስፋ የምናደርገውን የሚያረጋግጥ (ዕብ 11፥1) አዋቂዎች እና የዓለም ጠበብቶች ተመራምረው የማይደርሱበት፤ ዘመን የማይሸረው መሳሪያ ነው።

በተጨማሪም የእግዚአብሔር መሆናችን የሚረጋገጥበት ማኅተም ነው። አብርሃም ርስት ሆኖ የምትሰጠውን ምድር እንዲቀበል ከዘመዶችህ ተለይተህ ውጣ ተባለ። እርሱም ወዴትም እንደሚሄድ ሳያውቅ፤ የትነው የምሄደው ሣይጠይቅ በእምነት ጉዞውን ቀጠለ። አብርሃም ፊት ለፊት የሚያየውን አባቱን እና ዘመዶቹን እንዲሁም ቦታውን ባላያትና ባላወቃት ርስት በእምነት ለውጦ በመታዘዙ በእምነታቸው እግዚአብሔርን ደስ ካሰኙት አበው አንዱ ሆኖ ተቆጠረ። (ዕብ 11፥8 ፣ ዘፍ 12፥1)

ሙሴ ተከብሮና የልጅ ልጅ ተብሎ በጣም ተደላቅቆ ከሚኖርበት ቤተ መንግሥት ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር ሆኖ መከራን መቀበሉ ብድራቱ የማይቀርና የተሻለ ክብር የሚገኝበት መሆኑን ስለወቀ የፈርዖን ልጅ እንዳይባል በእምነት እምቢ አለ። (ዕብ 11፥23) ሙሴ በሚታየው የፈርዖን መንግሥት በእምነት ስላረጋገጠ እግዚአብሔርን በእምነታቸው ደስ ካሰኙት አበው አንዱ ሆኖ ተቆጠረ።

ሌሎቹም እንደዚሁ በእምነታቸው እግዚአብሔርን ደስ ያሰኙ ሁሉ የእግዚአብሔር መሆናቸውን ያረጋገጡት ስለሚነገራቸው ነገር ምንም ዓይነት ጥርጥር ሳይኖር እሺ ብለው በመቀበላቸው ነው።

ወደ ኒቆዶሞስ እንመለስና ኒቆዶሞስ እንደነ አብርሃም ከጌታ ጋር የተነጋገረው በቃል ሳይሆን ፊት ለፊት በለበሰው ሥጋ ስላየው ነው። ለዚህም ነው እስከሚገባው ድረስ ለመጠየቅ የደፈረው። በመጨረሻ ግን የቀረበለት ምሳሌ ለትምህርቱ በቂ ስለነበረ አምኖ በመሄድ አይሁድ ጌታን በሃሰት ሲከሱት የሕግ መምህር ነውና "በሕጋችን አስቀድሞ ከእርሱ ሳይሰማ ምንም እንዳደረገ ሳይታወቅ በሰው ይፈረዳል?" (ዮሐ 7፥51) በማለት በድፍረት ለመናገር የበቃው።

ከዚህ በፊት ግን አይሁድን በመፍራት ሌሊት ሌሊት ወደ ጌታ እየሄደ ይማር ነበር። በመጨረሻም ቢሆን ጌታን ከመስቀል አውርዶ እንዲቀበር ከዮሴፍ ጋር ጲላጦስን የጠየቀና የኢየሱስን ሥጋ እንደ አይሁድ ሥርዓት ሸቶ ቀብቶ ገንዘ የቀበረ ኒቆዲሞስ ነው። (ዮሐ 19፡39)

ስለዚህ መማሩ እምነት እንዲኖረው አደረገችው፤ እምነቱ ደግሞ ውስጣዊ ፍርሃቱን አራቀችለት፤ የውስጥ ፍርሃቱ መጥፋት ደግሞ እምነቱን የሚገልጽባትን ሥራ እንዲሠራ አደረገችው፤ ሥራ መሥራቱ ከብር እንዲያገኝ አደረገችው።

ሰው እምነት ሲኖረው ሃይማኖቱን በሚገልጽበት ሥራዎች እያደገ ለክብር ይበቃል ማለት ነው። ስለዚህ **ኒቆዲሞስ** ተብሎ የተሰየመው ከዚህ በላይ በገለጽነው ባለ ትልቅ ታሪክ መምህርና ደቀ መዝሙር ስም ነው።

የቅዱስ ኒቆዲሞስ በረከት ይባርከን

አሜን